



እኛ በአውሮፓ የምንኖር ኢትዮጵያውያን ባለፈው ሳምንት በሰሜን የሃገራችን ክፍል በሰሜን ዞን ጦር ላይ በተቃጠው አርማናዊ ጦርነት እንዲሁም የዜጎቻችን ላይ በደረሰው የሞትና የመቁሰል አደጋ እጅጉን አዝናል። እስካሁን ባሉን መረጃዎች መሰረት ለዚህ አስከሬ ጦርነት በሰሜን እዝ ስር በሚገኘው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ የደረሰ ጥቃትና የንብረት መዘረፍ መከራ ሲሆን ለዚህም ቅጥ ያጣ ወንጀልና ትንኮሳ ዋና ተጠያቂው ከፌዴራላዊው መንግሥት አፈንግጠው የወጣውና መኖሪያውን በትግራይ ክልል ያደረገ ጥቂት የህውሃት ባለስልጣኖች ቡድን መሆኑን አረጋግጠናል።

ሕወሓት ገና ከአፈጣጡ የመንግሥቱን ሰይጣናዊ ተፅዕኖ አንግቦ ሲንቀሳቀስ የኖረ አጥፊ፣ ፀረ አንድነትና እኩልነት የሆነ ቡድን መሆኑ ይታወቃል። ይኸውም ጦርነት ሕወሓት በ 1967 ዓ/ ም ወደ ደቡብ በረሃ ሲገባ የፀነሰው በዘረኝነት አገርን ለማፈራረስ የተነሳበት የዓለማዊ ወርስ አንዱ አካል ነው። ይህንንም ዓለማዊን ለማሳካት ሲል የአገራችንን አንዱን የንብረተሰብ አካል የሕዝቡን ቀዳሚ የእምነት ሥርዓቱን ማጥፋት ከግባቸው ዋናው ሆኖ ለዚህም ደረዳዊ ዘንድ በይበልጥ አማራጭ የአርቶዶክስን እምነት አክሮክረው መሰበሰብ ግቡ መሆኑን በየካቲት 11 ቀን 1968 ዓ/ ም በይፋ በራሱ ማሳሰቢያ አወጀ። አዋጁንም ለማስፈፀም ይቻላል ዘንድ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶችም ጋር አብሮ ለኢትዮጵያ ውድቀት የሚመቻቸውን የፖለቲካ አጀንዳ ነድፎ የጎሳና የቋንቋ ፊደረሽን ዘርገቶ ለእርስበርስ እልቂት ኢትዮጵያን ዳረጋት። በዚህም ሂደት ይህ መርዘኛ ቡድን በዘረጋው መዋቅር አማካኝነትና የእጅ ሥረዎቹ የሆኑት ወርባሎች የሕዝብ ወክልና ሳይኖራቸው የመንደራቸውን ሕዝብ የወከሉ መሰለው አገልጋይነታቸውን ለፈጠራቸው ጌታ/ወያኔ በመታመን ኢትዮጵያን በማል የዳቦ ስም የታዘዙትን ፈፀሙ። በሕወሃት የባላይነት ፍፁም አሃዳዊ አገዛዝን በፌዴራሊዝም ስም አነገሡ። ወያኔ ከሌላ ኢትዮጵያ የምትባል አገር አትኖሩም የማል እምነት በብዙዎች ዘንድ እንዲያደር አበክረው ሠሩ። በሂደትም ወያኔ ጠላት ያላቸውን የአንድነት ኃይሎችን ሲጨፈጩና ሲያስጨፈጩ፣ ሲያፈናቅሉ፣ የእምነት ተቋማትን ሲያፈርስና ሲያስፈርስ፣ በወሽት ትርክት ጎሣን ከጎሣ እያፋጀ ለ 27 ዓመታት እንደ ብረት ቀጥቅጦ እንደ ስም አቅልጦ፣ ለመዘርዘር የሚያታክቱ ሰቆቃዎችን በሕዝባችን ላይ ተለማመደ።

ስለሆነም እኛ በአውሮፓ የምንኖር ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ወቅት የመከላከያ ሰራዊታችን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመተባበር የሚወስዱቸውን ማናቸውም ዓይነት ወታደራዊ፣ ሰብዓዊና ሞራላዊ እርምጃዎች እንደግፋለን። በማንነቱ ተለይቶ እየተገደለና እየተገፋ ያለውን ኢትዮጵያዊ ለመታደግ ሃገራችን በምታደርግልን ጥሪ ሁሉ ከህዝባችን ጋር ተሰልፈን የሚከፈለውን መስጠትን ሁሉ ለመክፈል ዝግጁ መሆናችንን ለኢትዮጵያ ሕዝብና መንግሥት መግለጽ እንፈልጋለን። ይህ ጦርነት እልባት እስኪያገኝም ድረስ የጠሚ አብይ አህመድና የአሮሚያ ክልል መንግሥት በወላጋ ዘንድ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች እየተገደለና እየተፈናቀለ ላሉት የአማራና የአርቶዶክስ ክርስቲያን ወገኖቻችንን ትኩረት ሰጥተው አስቸኳይ የደህንነት ጥበቃና ዋስትና እንዲረግላቸው በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ! ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ !  
የኢትዮጵያውያን ማኅበር በአውሮፓ (ጥቅምት 27 ቀን 2013 ዓም). 09-11-2020 (GC)

